



Qafar Ummattah Party

Afar People's Party

ከአፋር ሕዝብ ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ

June 21, 2018

**የአገራችን አንድነትና የትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ የታገልገላቸውና ወደፊትም የምንታገልገላቸው አገራዊ ራዕዮች ናቸው**

ለዘመናት በአገራችን የተካሄደው የዲሞክራሲ የፍትህና የእኩልነት ትግል በየጊዜው በአውቃለሁ ባዮችና በጉልበተኞች እየተጠለፈ በቀረብነው ቁጥር እየራቀን እጅግ ከፍተኛ የሆነ የህይወትና የንብረት ዋጋ ሲያስከፍለን ቆይቷል። ይህ በየጊዜው የደረሰብን የቅልበሳ ሴራ ካደረሰን የህይወት ጥፋትና የንብረት ውድመት ባሻገር በማህበራዊ ትስስራችንና በአገራዊ አንድነታችን ላይ የጋራው አደጋም በቀላሉ የሚገመት አይደለም። በተለይም ባለፉት ሶስት አስርተ አመታት ውስጥ ዲሞክራሲን በስም ብቻ አንግቶ ከሰልጣን መንበር ላይ ቁጢጥ ያለው የሕወሓት/ ኢሕአዴግ መንግስት የዲሞክራሲ ተሰፋን በመላው አገሪቱ ለማጨለምና ብሎም ለማጥፋት በፖለቲካው በኢኮኖሚውና ማህበራዊ ዘርፍ የሸረባቸው እኩይ ሴራዎች ለዘመናት ተዋልደውና ተጋብተው የኖሩትን የአገራችን ማህበረሰቦች በጠላትነት እንዲተያዩና ደም እንዲቃቡ በፖሊሲ ደረጃ አቅዶ ተፈጻሚ ለማድረግ ሲሰራበት እንደቆየ የአደባባይ ምስጢር ነው።

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በስርአቱ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ስቃይና መከራ የተሰማቸውና የለውጥን አስፈላጊነት በሚገባ የተረዱ ኃይሎች ይህ በህወሓት/ ኢሕአዴግ የመጠፋፋትና አገር የማጥፋት ሴራ ለየትኛውም ወገን የማይበጅ መሆኑን በመገንዘብ አገራችንን ወደ አብሮነት የፖለቲካ ስርአቱንም ወደ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ አቅጣጫ ለማስኬድ ያላቸውን ፍላጎት በተለያዩ አጋጣሚዎች ፈንጥቀዋል። ይህ በእጅጉ የሚያበረታታና ተሰፋ የሚሰጥ ጅምር የአፋር ህዝብ ፓርቲ ከመላው የአፋር ህዝብ ጋር በመሆን የታገለገለትና ዛሬም የሚታገልገለት ዋነኛ ጉዳይ ነው። በመሆኑም አሁን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ መሪነት የሚመራው የለውጥ አቅጣጫ በተቀናጀና የሁሉንም ኢትዮጵያውያን ተሰታፊና ድጋፍ አካቶ ወደ ሚፈለገው መሰረታዊ ለውጥ እንዲሸጋገር የአፋር ሕዝብ ፓርቲ ድጋፉን ሲገለጽ ይህ የለውጥ ሂደት ለብዙ አመታት በጉጉት ስንጠበቀው የነበረና የምንጓጓለት መሆኑን በማስታወስ ነው።

የአፋር ህዝብ ከሌሎች ወንድሞቹና እህቶቹ ጎን ተሰለልፎ የዚህችን አገር ሉዓላዊነት ለዘመናት ዘብ ሁኖ ሲጠብቅና ሲያስከበር እንደኖረ ሁሉ ዛሬም አገራችንን የነጻነት የዲሞክራሲ የፍትህና የእኩልነት አምባ ለማድረግ በሚካሄደው ትግል ውስጥ የዜግነት ድርሻውን ለመወጣት ዝግጁነቱን ሲያረጋጋጥ ለልጆቻችንና ለልጅ ልጆቻችን የግፍ ስርአትን ጭቆናንና ኢፍትሃዊነትን ሳይሆን የበለጸገችና ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን ለማስተላለፍ ካለው ጽኑ እምነት የተነሳ ነው።



**Qafar Ummattah Party**

**Afar People's Party**

የአፋር ህዝብ ፓርቲ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አቢይ አህመድ ባላፊት ጥቂት ወራት ውስጥ የወሰዱዎቻቸውንና በመውሰድ ላይ ያሉትን የለውጥ አቅጣጫዎችን በንቃትና በአትኩሮት ሲከታተል የቆየ ሲሆን በዚህ ባጭር ጊዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተግባር በወሰዱዎቻቸው እርምጃዎችና በተለያዩ ቦታዎች የአገራቱን ፓርላማ ጨምሮ ባደረጉዎቻቸው ንግግሮች አገራችን የተጋረጠባትን አደጋ ጥልቀቱንና ሰፋቱን በሚገባ የተገነዘቡ መሆናቸውን ብቻ ሳይሆን ለችግሮቹ መጣኝ ናቸው ያሉዎቻቸውን መፍትሄዎችም በዝርዝር አስቀምጠዋል። ለዚህም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእጅጉ ሊመሰገኑና ስራቸውም እውቅና ሊያገኝ ይገባዋል። ስለዚህም የአፋር ሕዝብ ፓርቲ በኢትዮጵያ የተጀመረው የለውጥ ሂደት ወደ ስር ነቀል የዲሞክራሲ የፍትህ የነጻነትና የእኩልነት መዳረሻ እንዲያመራ የአፋር ህዝብ ፓርቲ የበኩሉን ድርሻ ለማበርከት ዝግጁነቱን ያረጋግጣል

ኢትዮጵያ አገራችን ሰላም አግኝታ በቀጠናው በአፍሪካና በአለም አቀፍ ደረጃ የሚገባትን ቦታ ማግኘት የምትችለው ህዝቦችዎ ተባብረውና ተፈቃቅረው አገራቸውን ከግጭት ከጦረነት ከኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ኃላቀርነት ሲያለቅቁና ዲሞክራሲያዊ በሆነ አስተዳደር ስር ሲኖሩ ብቻ መሆኑን የአፋር ሕዝብ ፓርቲ በጽኑ ያምናል። በመሆኑም በአገራችን የፖለቲካ ምህዳሩ ሰፍቶ እኛም የዜግነት መብታችንን ተጠቅመን አገራችንን ወደ አዲስ ም እራፍ ለማሸጋገር ዝግጁ መሆናችንን ስናበስር በታልቅ ደሰታ ነው።

**ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!**

**የአፋር ህዝብ ፓርቲ**